

ውሉን የሳተ የትግል ጉዞ

ከእውነቱ ፈረደ

የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚቋቋሙበት አንዱና ዋናው ዓላማ የመንግሥትን ሥልጣን ለመጨበጥ ነው። የመንግሥቱን ሥልጣን የሚጨበጡበት መንገድ እንደ አገሩ የፖለቲካ ሥርዓት የተለያዩ ቢሆንም ተልእኮአቸውን ግን አይቀይረውም።

አንድ የፖለቲካ ድርጅት የራሱ ህልውና መግለጫ የሚሆን ራዕይ ፣ ርዕዮተዓለም(ፍልስፍና ወይም አይዶሎጂ)፣ አማራጭ የፖሊሲ ሃሳብ መዋቅርና በመዋቅር የታቀፉ አባላት ፣ አባላቱን ከሕዝቡ የሚያገናኝበት መረብና ለሕዝቡ የሚያቀርበው መርሃግብር(ፕሮግራም)አባላቱ የሚተዳደሩበት ደንብና መመሪያ ካለው ድርጅት ይባላል። ይኸው ድርጅት ለመንግሥት ሥልጣን የሚታገል በመሆኑ የፖለቲካ ፓርቲ እንለዋለን። በዚህ መልክ የተገለጸ አካል ህልውና አለው ማለት ነው።

ሆኖም ግን ይህን መሰል ተቋም (ፓርቲ) ስለራሱ ወደ መንግሥትነት መምጣት ሳይሆን ስለሌላው ፓርቲ ማሸነፍ የሚያስተጋባና የሚታገል ከሆነ የዚህ ፓርቲ ህልውና በቅርጽ እንጂ በይዘት ባዶ ፣ ንብ የሌለበት ቀፎ ነው። ዓላማውንና ተግባሩን የማያውቅ ባተሌ ድርጅት ነው። ባለቤት የሌለው መንደር በመሆኑ ከሌላ መንደር በመጡ ለመመራትና የነሱን ፍላጎት ለማራመድ ወደ ገብ ደባል ይሆናል።

ኢሕአዴግን ከአራት ኪሎ ቤተመንግሥት በማስለቀቅ በሌላ የፖለቲካ ፓርቲ (ፓርቲዎች) በሚመራ መንግሥት ለመቀየር የሚደረግ ትግል የቱን ያህል ሰላማዊ ቢሆንም የጨዋታውን ዓላማ ግን ሊገለብጥ አይችልም። ተፎካካሪ ወይም ተጋጣሚ ቡድኖች ቦታ ቦታቸውን ይዘው በጫወታው ሕግ መሰረት ሊፎካከሩ እንጂ አንዳቸው የራሳቸውን ማሊያ አውልቀው የሌላውን በማጥለቅ ከተቀላቀሉ ዳኛው ጨዋታውን ከማስቆም የተለዩ ምርጫ አይኖረውም። ዳኝነት በተለያዩ አካላት መካከል የሚደረግን ውድድር ፍትሃዊነት የሚቆጣጠርና የሚያራምድ ነው። ጨዋታው በመልኩ ባይጠናቀቅም የጨዋታው ውጤት ግን ማልያውን ባወለቀው ቡድን ተሸናፊነት ይመዘገባል። ምክንያቱም ትጥቃቸውን ፈትተው በገዛ ፈቃዳቸው ህልውናቸውን በትነው እጅ ሰጥተዋልና ነው። ከዚያ ሰዓት ጀምሮ ህብረተሰቡም ሆነ ደጋፊው (ቲፎዘው) እንደ ጨዋታው አካልና ነጻ ቡድን አድርጎ አይቆጥራቸውም። እነሱም በአንድ ጨዋታ ላይ አሸናፊ ሆኖ ስለመውጣትና ፣ ህብረተሰቡን ለዓላማው ስኬታማነት ማድረግ ስለሚገባው ጉዞ በተግባር ሆነ በቴዎሪ የማስተማር ፣ አቅጣጫ የማመልከት ችሎታ አይኖራቸውም ማለት ነው።

በአንጻሩም ተፎካካሪ ነን ባይ ድርጅቶች ከፋክክሩ ጨዋታ ውስጥ ገብተው ሳለ፣ ከጨዋታው በፊት ወይም በመሃሉ ለሕዝብ ዳኝነት ሳይደርሱ የሚፎካከሩትን አካል ከደገፉ ከጨዋታው በራሳቸው ፈቃድ ወጥተዋል ማለት ነው። ታዳሚው ወይም ደጋፊ ሕዝብም ማልያ በመልበስ እንዳጃጃሉት የእግር ኳስ ቡድኖች አውቆና ለቁም ነገር እንደማይበቁ አይቶ ይሸሻቸዋል እንጂ ለዳግመኛ ጊዜ አይታለልላቸውም። ዳይናችሁ ላፈር ይላቸዋል። ይህ የፖለቲካ ጨዋታ የመግቢያ ዋጋ የሚከፈልበት እስታዲዮም ውስጥ የሚከናወን ቢሆን ኖሮ ታዳሚው ተሸውዶ፣ ገንዘቡንም ተቀምቶ እቤቱ ገባ ማለት ነው። ዱሮውንስ ቢሆን ከማያዘልቁ ጋር መጓዙ ውጤቱ ይህ አይደል? ደካሞችን አምኖ መሰለፍ በነፋስ የሚበታተንን ዳመናን ከሌላ አድርጎ የመጓዝ ያህል

ነው።አሁንም በአንዳንድ የሰብሰባ አዳራሾችም የዚህ አይነት የፖለቲካ ድርጅቶች ሽወዳና ማጭበርበር በተደጋጋሚ ታይቷል፤የዋሁ ተስፋኛ ደጋፊ ነቁ ካላለ ወደፊትም ሲጭበረበርና ሲዘረፍ ይኖራል።

የጠ/ሚንስትር አብይ መምጣት የኢህአዴግን መንግሥት አልቀየረውም።ማሻሻያ እንኳን አደረገ ቢባል ያው በኢህአዴግ ፓርቲ የሚመራ መንግሥት ነው።በሌላ በኩል ተቃዋሚ/ተፎካካሪ/ድርጅቶች በአገራችን ጉዳይ ያገባናልና የተሻለ ራዕይና መርሃግብር(ፕሮግራም)አንገበናል፤አማራጭ ይዘን ቀርበናልና ሕዝብ ይዳኘን ብለው የተሰለፉ ካሉና ነጻነታቸውንም ካረጋገጡ ምንም እንኳን ባለፈ ስህተታቸው ጥርጣሬ ቢኖረውም ሕዝብ እንደ አማራጭ ሊያያቸውና ሊቀበላቸው ይችላል ይሆናል።ወሳኙ የነሱ ብቃትና ቁርጠኝነት ነው።

ስለሆነም የተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች የራሳቸውን ድርጅታዊ ብቃት አጎልብተው በመገኘት አማራጭ የፖለቲካ ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት ከመቼውም ጊዜ በላይ ተጠናክረው መገኘት አለባቸው።ለአሸጋጋሪ ስርአት(መንግስት) ሆነ ለምርጫ ወድድር አማራጩ በህዝብ መተማመን እንጂ ኢህአዴግን(አብይን)መደገፍ አይደለም።

ጥያቄው--ኢህአዴግ ወስጥ መሻሻል አለ? ከቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስቴርና ከአሁኑ የቱ ይሻላል? ማንን እንምረጥ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ስልጣኑን ከኢህአዴግ ቢቻል በሰላማዊ መንገድ በመውሰድ ዲሞክራሲያዊ ስርአትን ይገነባ ዘንድ በታማኝነትና በቁርጠኝነት ከህዝብ ጋር በተግባር መቆም ነው።

“ጨዋ ለራስህ ስትል ጣፍጥ ፣ ያለበለዚያ.....” የተባለው ተረት እንዳይመሰክርብን እንጠንቀቅ።
ከእንግዲህ ማስተዋል ያለው ያስተውል!

ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር! እውነቱ ፈረደ